



ሞረሽ ወገን የዐማራ ድርጅት (ሞወዐድ)
Moresh Wegenie Amara Organization (MWAO)

Website: www.moreshwegenie.org E-mail: InfoAndPR@moreshweg

ትግላችን ትውልድ ተሻጋሪ ነው። የዐማራው መደራጀት የኅልውናው እና የማንነቱ መሠረት ነው።
 Our struggle is trans-generation. Amara's organization is the basis of its existence and identity.

ሞረሽ ወገን የዐማራ ድርጅት

ሰኞ፣ ሰኔ ፳፯፣ ፪ሺ ፲፫ ዓ.ም. (July 4, 2021)

ቅጽ ፳ ቁጥር ፩

ዐማራው በፈጣሪውና በራሱ ብቻ ተማምኖ ኅልውናውን እና ማንነቱን ለማስጠበቅ በአፋጣኝ በአንድነት መቆምና መደራጀት ያስፈልገዋል!

ዐማራ ላይ አሁንም አደጋው ተጠናክሮ ቀጥሏል። ያልተደራጀና ያልታጠቀ ሕዝብ ለጥቃት ስለመጋለጡ ለዐማራ ሕዝብ መንገር ለቀባሪ ማርዳት ይሆናል። ምክንያቱም በወያኔ ማህፀን ስር በኢህአዴግ ወያኔ አገዛዝ ለ30 ዓመት ጥቃት ሲፈጸምበት ኖሯል። ለውጥ ተብየው ከመጣ በኋላ ወያኔን ገለል በማድረግ በወያኔ ማህፀን ስር የሚተዳደረው የብልፅግና አሮሙማ አገዛዝም በዐማራ ሕዝብ ላይ ጥቃቱን አጠናክሮ ጭፍጨፋውና መፈናቀሉ ተባብሶ ቀጥሏል። በዐማራ ላይ የሚፈፀመው ጭፍጨፋ፣ ከቤትና ንብረት ማፈናቀል፣ ከተማ የማውደምና ዐማራን የማፅዳቱ የጥፋት ተልዕኮዎች ተግባር መንግስታዊ መዋቅር ሰራሽና ወታደራዊ ድጋፍ ያለው የዘር ማጥፋትና ማፅዳት ወንጀል ለመሆኑ አሌ አይባልም። ይህንንም የዘር ማጥፋትና ማፅዳት ወንጀል ለአንዴና ለሁሌዬ ለማስቆም የግድ በበለጠ መደራጀት፣ መታጠቅ፣ መመከት፣ በአጭሩ ሊያጠፋ በመጣ ጠላት ላይ ክንድ ማንሳት የወቅቱ ጥሪ ነው።

ስልጣን በተቆጣጠረው የኢህአዴግ መራሽ ብልፅግናና ከስልጣን በተወገደው ትሕነግ (ወያኔ) ኢህአዴግ መካከል የተነሳው እሰጥ አገባ ወደከፋ ደረጃ ተሻጋሪ። የፋሽስቱ ወያኔ ታጣቂ ኃይሎች በሰሜን እዝ መከላከያ ሠራዊት ላይ ዘግናኝ ጥቃት ፈጸሙ፤ የሰሜን ዕዝ ወታደሮችን ገደሉ፤ ልብሳቸውን አውልቀው፤ አስከሬናቸውን አንድ ላይ ከምረው መኪና ነዳባት፤ ወያኔዎች በዚህ አፀያ ተግባራቸውም ሌሊቱን ሲጨፍሩ አደሩ፤ የሚሾቹ አስከሬን አሞራና ጅብ እየበላው ነው ሲል አምልጠው በሕይወት የተረፉት የመከላከያ ሠራዊት አባላት የድረሱልኝ ጥሪ አቀረቡ። ወያኔና ግብረአባሮቹም በማይካድራ ከ700 በላይ ዐማራ በግፍ በአሰቃቂ ሁኔታ ሲጨፍጭፍ፣ ሕግና መንግሥት ወዳድ የሆነው የዐማራ ልዩ ኃይል፣ ፋኖና ሚሊሻ የአገሩን ሰላምና ደህንነት ለማስከበር፣ ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሎ የመከላከያ ሠራዊትን ከመታደግም በላይ በግፈኛውና አረመኔው ወያኔ ቅኝ አገዛዝ ሥር ለ30 ዓመታት ሲጨፍጨፍ፣ ሲፈናቀልና የምድር ሲያል ሲያይ የነበረውን የወልቃይት፣ የጠለምት እና የራያ ሕዝብ እንደማይካድራ ከመጨፍጨፋ በፊት ደርሶ ነፃ አውጥቷል።

ወያኔ እንዴት እንደተደመሰሰ በተደጋጋሚ ሲነግረን የነበረው የብልፅግና መንግሥት፣ ዛሬ ደግሞ ወያኔ ነፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ነው ባለበት አፋ፣ ወደ ጦርነት ከገባ ከ 7 ወራት በኋላ የተናጠል የተኩስ ማቆም እርምጃ በመውሰድ የመከላከያ ሠራዊት ትግራይን ለቆ እንደወጣና ወያኔ መቀሌን መቆጣጠሩን አበሰረ። የአገር መከላከያ ሠራዊት በመንግሥት ትእዛዝ ትግራይን ለወያኔ አስረከቦ ሲወጣ በትግራይ ያለው ሰላማዊ ሕዝብ፣ የመንግሥት ሰራተኛና በተለይም ከተለያዩ ክልሎች የመጡ በትግራይ በሚገኙ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የሚማሩ ተማሪዎች ጉዳይ እንደ መንግሥት በጭራሽ አላሳሰበውም።

የወያኔው ጀኔራል ዓድቃን ገብረ ትንሳይና አፈቀላጤው ጌታቸው ረዳ ጠላቱ በሚሉት የዐማራ ሕዝብ ላይ ሂሳብ እናወራርዳለን በማለት እየዛቱ ነው። እንደ ወያኔ አባባል ከሆነ አስፈላጊ ከሆነ ተከዜን ተሻግረው ዐማራን እንደሚያጠቁ አሳውቀዋል። ስሙን የሚቀያይረውና ለዐማራ መከራ ተጠያቂ የሆነው ብአዴን/አዴፓ/ዐማራ ብልፅግናም ወደ ሞቀበት ዘንጠፍ እንደሚል እሙን ነው። ብአዴን/አዴፓ ትናንት ዐማራ በየእለቱ በጅምላ ሲታረድ እያየ፣ ዐማራን በመናቅና በማንክላብኝነት ለሽመልስ አብዲሳና ለአሻድሊ ሀሰን ካባ እንዳለበሰው ሁሉ ነገ ለወያኔ አድሮ በድጋሚ ዐማራን ሊሸጥ እንደሚችል ታሪካቸው ምስክር ነው።

በትግራይ ወያኔና በአብይ መራሹ የኦሮሙማ መንግሥት ያለው ቅራኔ የሥልጣን ግብግብ እንጂ ስትራቴጂያዊ ግባቸው አንድ ነው። ይህም ዐማራን በጠላትነት ያስቀመጠውንና ዜግነትን የገሰሰውን የኢፓርታይድ ሕገ መንግሥትና የአገዛዝ መዋቅርን ማስቀጠል ነው። ይኸም በጋራ እየገፉት ያለው ኢትዮጵያን የማፍረስ ሂደት ነው። ይህ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ የሚጎዳ ቢሆንም በተለይ ዐማራውን ከፍተኛ ዋጋ ያስከፍለዋል። በአፋ ኢትዮጵያ አትፈርስም ማለት የማይባዝነው አብይ አህመድ አሊ ባለፉት አጭር 3 ዓመታት ግን በተግባር ቁልጭ አድርጎ ያሳየን ሀቅ ቢኖር ነው። የመንግሥት መሳርያ አድርጎ ዐማራውን በመላው ሀገሪቱ የሚወርበት፣ የሚገልበትና የሚያሳድድበት ዋናው ግብ የኢትዮጵያ ነገዶችን ጎልውናና ማንነትን አጥፍቶ፤ በኢትዮጵያ ፍርስራሽ ላይ ታላቋ ኦሮሚያን የመፍጠሩ ትልቅ የኦሮሙማ ሕልም አካል ነው።

ታጋሹና አስተዋዩ የዐማራ ሕዝብ ሆይ! “የአህያ ባል ከጅብ አያስጥልም” እንዲሉ በራስህ በልጆችህ እንጅ በኢሕአዴግ/በልዕግና እንዳትተማመን፤ በተደጋጋሚ ክህደት ተፈፀሞብህል። ስለዚህ በአምላካዊ ችርነት ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር እየተናበብክ በቆራጥነትና በፅናት የተደገሰልህን መከራ ተቋቁመህ ጎልውናህን እና ማንነትህን የማስቀጠል ታላቅ ታሪካዊ ኃላፊነት ወድቆብህል። ስለሆነም ሁሉም ዐማራ ፋኖ በመሆን ከዐማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ጋር በመናበብ፤ በጋራ በመቆም በማንኛውም ሰዓት፣ ከየትኛውም አካባቢ ሊመጣ የሚችል ጥቃት እንደሚኖር ተረድተህ፤ ቅድመ ዝግጅት በማድረግ፤ ራስህን ከፈፀም ጥቃት ለመከላከልና ለመመከት በተጠናከረና በተደራጀ መልክ አመራር የሚሰጥ ሕዝባዊ ትግሉ በሂደት የሚወልደው መሪ ድርጅት በመፍጠር ዐማራው ይህን አስከፊ ዘመን በድል አድራጊነት እንዲሻገር እንዲሆን ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ከታላቅ ሕዝባዊ አደራ ጋር ጥሪውን ያስተላልፋል።

አንድ ዐማራ ለሁሉም ዐማራ፤ ሁሉም ዐማራ ለዐንድ ዐማራ!
ፈለገ አሥራት የትውልዳችን ቃል ኪዳን ነው!

